

የሰውም ግራ አለው

ከራዲዮ ሰላም ስዊድን (በአጭሩ የተወሰደ)

ያኔ በልጅነት እናቴ የሰው ግራ ስትል እሰማ ነበር። ታዲያ በወቅቱ ግራኝ ሰው ማለቷ ይሆናል ብዬ ለነገሩ ቁም ነገር ሳልሰጠው አልፍ ነበር። የኋላ ኋላ ግን ውሎ ሲያድርና ልጅነት እያለፈ ሲሄድ የሰውም ግራና ቀኝ አለው ይሆን የሚል ጥያቄ አሳላት ጀመርኩኝ። ያኔም ቢሆን ታዲያ ከኩርኩም በዘለለ ለጥያቄዬ አጥጋቢ ምላሽ አግኝቼ አላውቅም። መቼም ጊዜ ለሁሉም ምላሽ አለው ነው የሚባለው። እውነትም ግራና ቀኝ ለእጅና ለእግር፣ ለአይንና ለጆሮ፣ ለጎንጎና ለጉንጭ ብቻ ሳይሆን ለሰው ግራ አለው። አባባሉ ግን ውስጠ ወይራ ነው። ጉዳዩ አንዱ ከሌላው የሚገኝበትን አንጻራዊ አቅጣጫ ለማመላከት ብቻ ሳይሆን የአንድን ሰው አንጻራዊ ፋይዳ ለመግለፅ፣ ለማመላከት ወይም ለማሳየት የምትጠቀምበት ውስጠ-ባህሪያዊ ገፅታ ያለው ዘይቤያዊ አገላለፅ ነው።

ይህንን ትዝታዬን ለመግቢያዬ ስጠቀም ባሳለፍናቸው ጥቂት ሣምንታት ካስተዋልኳቸው የግራ እና ቀኝ ገጾች ጋር ማዛመድ ፈልጌ ነው። በሀገር ቤት ሙቀት ሳይበግራቸው፣ ተራራ ሳይታክታቸው፣ ተራራ እየበረበሩ፣ ጋራ እየደረመሱ እኛ ባያልፍልን እንኳን ለልጅ ልጆቻችን እንዲተርፍ ሀገራችንን አንድ ቦታ አድርሰን ማለፍ አለብን በሚል እልህ ወንዝ እየጠለፉ፣ ግድብ እየገነቡ የነገ እራዕያቸውን እውን ለማድረግ ደፋ ቀና ሲሉ በአንድ በኩል አይተናል። ጉልበቱ የተቀደደ ሰራቸውን ጠበቅ አድርገው አስረን ከሰራን ነገ ወደተሻለ አቅጣጫ እንደርሳለን የሚል መንፈስ የተንዳሆ ወበቅ ሳይበግራቸው፣ የከሰም አቧራ ፣ የአሞ ዳገት፣ የተከዜ አለት ሳይበግራቸው በፀሐይ ጠቆርን፣ በብርድ ነጣን፣ በጥማት ገረጣ ሳይሉ ራሳቸውን በመስዋእትነት አሳልፈው በመስጠት ለትውልድ የሚተላለፍ ተግባራትን ሲያከናወኑ አስተውለናል። የህዳሴው ልጆች።

በሌላ በኩል ደግሞ የአውሮፓና አሜሪካ ብርድ ሳይበግረን፣ ባህር ሳይገድበን፣ ሀምበርገር ሳይርበን፣ ኮካ ሳይጠማን ለአገራችን ቅንጣት ታህል የልማት ድጋፍና ትብብር እንዳትደረግ፣ እርዳታና የሰብዓዊ አቅርቦት ድጋፍ ያለቅድመ-ሁኔታ እንዲቋረጥ መፈክር እንግበን ያማረ የደመቀ ባንዲራ ለብሰን ሽቅብ ቁልቁል የምንል መኖራችንና መመልከታችን በእርግጥም የሰውም ግራ አለው።

ባለፈው ጥቂት ሣምንታት አንድ የሀገራችን ከተማ ከሌላ ሀገር ከተማ ጋር የእህትማማች ግንኙነት ልትመሰርት የነበረውን የወዳጅነት ሂደት በመቃወምና የወዳጅነት ግንኙነቱ እንዲቋረጥ የሚጠይቀው ሰላማዊ ሰልፍ በእርግጥ በእኛው በኢትዮጵያውያን ተፈጽሟል የሚል ተጨባጭ መረጃ ባይኖረኝም እኔ ግን በኢትዮጵያውያን ተፈጽሟል የሚል እምነት ጨርሶ የለኝም። በመሆኑም ወደተነሳሁበት መደምደሚያ በእርግጠኝነት አያደርሰኝምና ይህን በዚህ ልተው።

ባሳለፍነው ማምንት እዚህ ባለሁበት በአውሮፓዎ ከተማ በለንደን የተደረገው ግን በእርግጥም ለሰውም ግራ ቀኝ እንዳለው በግልጽ ያመላከተኝ ነው ማለት እችላለሁ። በሺዎች የሚቆጠሩ የዓለምአቀፍ የኢኮኖሚ ስርዓት እንዲቀየር፣ የካፒታሊዝም የኢኮኖሚ አሰላለፍ እንዲለወጥና ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ የንግድ ስርዓት እንዲኖር፣ በተለይም ድህነትን ከዓለም ለማጥፋት ሃብታም ሀገሮች ያለምንም ቅድመ-ሁኔታ ፍትሃዊ ባልሆነ የካፒታሊስት ኢኮኖሚ ስርዓት ካጋበሱት ሃብት ለድሃ አገሮች እንዲያካፍሉ በተጠየቀበት ፣ ከሚሰጡት ቀጥተኛ ድጋፍ ባሻገር ለደሃ አገሮች የዓለም ኢኮኖሚን ክፍት እንዲያደርጉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ወጥተው በጠየቁበት መድረክ ላይ "No Free aid to Ethiopia" የሚል መፈክር ይዞ ለኢትዮጵያ እርዳታ እንዳይሰጥ ስንጠይቅ መታየታችን ምን የሚባል ይሆን? ላስተዋለው ግራ የሚያጋባ ብቻ ሳይሆን በእርግጥም የሰውም ግራ አለው እንድንል የሚያደርግ ነው።

በአንድ ወቅት 6 ሚሊዮን ያህል ወገኖቻችን በድርቅ ተጎድተው የሞት አፋፍ ላይ በነበሩበት ወቅት በርካቶች ለነገዬ ሳይሉ ያላቸውን በመስጠት ለወገን ደራሽነታቸውን ሲያረጋግጡ የተወሰንን ደግሞ በተቃራኒው የራሳችንን መስጠት ቀርቶ ሌላው ሳንቲም እንዳይወረወርላቸው ለማድረግ በመንገዳችን ላይ ያገኘነውን ድንጋይ ሁሉ ስንፈነቅል መታየታችን በእርግጥም የሰውም ግራና ቀኝ አለው በሚል ብቻ ተገልጾ ሊታለፍ የሚችል አይመስለኝም። የህሌና ቁስልም ነው።

ለነገሩም በአንድ ወቅት በሻዕቢያ ፈረስ ሲጋልቡ የነበሩት የሶማሊያ አሸባሪዎች የሶማሊያን የሽግግር መንግስት ጥለው በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት በማወጅ ጥቃት የማድረስ ሙከራ ብቻ ሳይሆን በሱማሌ ክልል ጥፋት ባደረሱበት ወቅት ለአገራችን ክብር ሰራዊታችን ከአሸባሪዎች ጋር ወገኖቻችን ትንቅንቅ በተያያዙበት ወቅትም ሻዕቢያ አልጀዚራን ገዝቶ በወገኖቻችን ላይ የሃሰት ውንጀላዎችንና የስም ማጥፋት ዘመቻዎችን ሲያካሂድ እኛም የዲያስፖራው አባላት ወንድሞቻችን ለሀገር የሚከፍሉትን መስዋእትነት እንኳን ረስተን የገዛ ወገኖቻችንን ወንጀለኛ ለማድረግ ስንቀሳቀስ የነበረበት ጊዜ ሩቅ አይደለም።

የሚገርመው ግን ወቅቱ አሜሪካኖች ኢራቅ የገቡበት ወቅት ነበርና አሜሪካኖች ሰራዊታቸው ወንጀል ቢፈጽም እንኳን ወገናቸው ነውና አልፈጽመም ብለው ጥብቅና የመቆሙበት፣ አንድንም አሜሪካዊ በውንጀላ አሳልፈው የሰጡበት ጊዜ ይቅርና የኮነኩበት፣ የአሜሪካ ወታደር ከኢራቅ ይውጣ ከማለት ውጭ የአሜሪካ ኢራቅ መግባት ወንጀል ነው ያሉበት ጊዜ አልነበረም።

ታዲያ የመከላከያ ወገኖቻችን ለሀገራችን የሕይወት መስዋእትነት በአንድ በኩል ሲከፍሉ በሌላ በኩል እኛው መስዋእትነታቸው ከንቱ እንዲቀር ለማድረግ ስንቀሳቀስ መታየታችን እውነትም የሰው ግራና ቀኞች ነን ብለን ማመን አይቻለን ይሆን?

የጥንት አባቶቻችን ሀገራቸው በፋሺስት የተሰነዘረብንን ጥቃት እምቢ ብለው፣ ራሳቸውን ሰውተው ነጻ ሀገር እንድትቆይ አድርገው ነበር ያለፉት። በእኚ እምነት ያንን ሁሉ መስዋትነት የከፈሉበት ዋናውና አንኳሩ ምክንያት ደግሞ በጥቅሉ በውጭ ፖሊሲ፣ በውጭ ስርዓት አንተዳደርም ወይም አንገዛም የሚል ነበር። በአንፃሩ ደግሞ የአሁኑ ትውልድ አሁን HR የሚባል ረቂቅ አምጥተን በእናንተ የአገዛዝ ስርዓት ስር ካልተዳደርን፣ እናንተ ካልመራችሁን፣ እጣ ፈንታችን በእናንተ ካልተወሰነ ስንል የነበረበት ጊዜ እንደነበርም የቅርብ ትዝታችን ነው። እንግዲህ ትውልድ ደሙን የገበረበትን፣ አጥንቱን የከሰከሰበትን የነፃነት ጣእም ሸረን እኛ የዛሬው ትውልዶች ፈቅደን አሜሪካ ላይ በሚፀድቀው ሕግ ቅኝ ካልተገዛን ሞተን እንገኛለን የምንል መኖራችን በእርግጥም የሰው ብቻ ሳይሆን የትውልድም ግራ አለው ለማለት የሚያስደፍር አይሆን ይሆን?

በአንድ ወቅት በጣሊያን ብንገዛ ኖሮ እንሰለጥን ነበር የሚል ሃሳብ መኖሩን የሰማው ያገሬ ገጣሚ፡-

ይህ ማፈሪያ፣

ቀልበ ባሪያ፣

የነፃነቱን ጣም፣

ያቃተው ማጣጣም፣

አበው መሠረት ላይ ጠጠር ሳይጥል ኖሮ፣

ስልሳ ዓመት ተኩል ወደኋላ ዞሮ፣

አለ አሉ ቀኝ በተገዛን ኖሮ።።

እምዬ ምኒሊክ እንኳንም አልሰሙት፣

አርባ ጅራፍ ነበር አጅሬ ሚያቀምሱት።።

ሲል የተቀኘው አሁን ፈቅደን፣ ሕግ አውጥተን ቅኝ እንገዛ ብለን እታች እላይ የምንዋትት እንዳለን ቢሰማ ምን ይል ይሆን?

መቼ መቃብር ፈንቅሎ ወጥቶ ቆሞ መናገር ቢችል የሰውም ግራ አለው በማለት ብቻ እንደማያልፈው እየገመትኩ መቼም ጉድ ሳይሰማ መሰከረም አይጠባም ነውና ብዙ ግራ ነገር ቢኖርም ነገ የምንሰማውን እየጠበቅን የእኔን በዚህ ላብቃ።።

ሰላም!